

በሶሴፕ ፕሬዘዳንት በአቶ አሊ ሁሴን ላይ የተቃጣውን የግድያ ዛቻ ማውገዝ ይጠበቅብናል

ሲራክ ኮሚድ ዌስት

በኢትዮጵያውያን የፓለቲካ እስረኞች ተከራካሪ ድርጅት (ሶሴፕ) ፕሬዘዳንት ላይ የወያኔ የግድያ ዛቻ ማድረጉን ያነቡበኩት ከሶሴፕ ልሳን ላይ ነው። ዛቻው ብዙም አያስደንቅም። የሚያስደንቀው ግን አንዳንድ ሚዲያና ድርጅቶች ስለዛቻው ግድ ማጣትና ሊያወሩት ያለመፈለጉ ጉዳይ ነው። እስቲ በቅድሚያ ስለ አቶ አሊ ጥቂት ሃቆችን ልናገር።

አሊ ሕይወቱን የሰጠው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነት ለመታገል ነው። የትግሉ ጉዞ ከ40 አመታት በላይ አስጉዞታል። አልደከመም። አልተሰላቸም። ለትግሉ ቤተሰቡን ሳይቀር አስማርቷል። ጠጋ ብሎ ቤተሰቡን ላየ ራሱ አሊ ባለቤቱና ልጆቹ ፍቅር ናቸው ። ልብ ፋፋሕ በመሆኑ በሰዎች ችግር ላይ ፈጥኖ ይደርሳል። አሊ ሁሴን በተገኘበት ቦታ ሁሉ ሕዝብን የማዘናናትና የማሳቅም ፀጋ አለው። ገጣሚ ሲሆን ግጥሞቹ ሁሉ መልዕክት የተሸከሙ ናቸው። የደርግን ዘመን እስርቤት ግፍ የሚዘክር ዶክሜንታሪ ቪዲዮ ቅንብር አውጥቶ ድንቅ ተብሎበታል። ቤቱ ሁሉም ለስደተኞች አንደ አብርሃም ቤት ክፍት ነው። ከአንድ መቶ በላይ ስደተኞችን ከሱዳን ከኬንያና ከሌሎችም ስፍራዎች የስደት ውጣውረዱን አስፈጽሞ ለነፃነት አብቅቷቸዋል። ሶሴፕ በካናዳ እጅግ በጣም የተከበረ የሰበአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት እንዲሆን የበቃ ጀግና ነው። ያስተዋልኩት ጉዳይ በመሆኑ ብዙ ልናገርለት እችላለሁ። ስለመልካም ስራው የተሸለመው ሰርቲፊኬቶች በርካታ ናቸው።

በአሊ ላይ የነበሰ ግድያ ዛቻ እንደደረሰበት ሶሴፕ በልሳኑ ላይ ግልጽ ካደረገ ቀናት ተቆጥሯል ጉዳዩ አሳዛኝ ቢሆንም ሚዲያዎችና ድርጅቶች አለመቆርቆራቸው አስገርሞኛል። ያኔ በወያኔ እስር ላይ ሲማቅቁ ለነበሩት ሁሉ ሶሴፕ ኢትዮጵያውያንና አለም አቀፍ ሰበአዊ መብት ተሟጉኦች ድርጅቶች እንዲያውቁትና እንዲሟገቱላቸው ሳይታክት ሰርቷል። አሁንም የሚያኮራ ስራ በመስራት ላይ ነው።

የማስፈራራቱን ዛቻ የካናዳ መንግስት ትኩረት ሰጥቶት በጉዳዩ ላይ ክትትል እያደረገ ነው። አንድም በግለሰብነቱ አንድም በሶሴፕ ፕሬዘዳንትነቱ። አለም አቀፍ የሰበአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች የጉዳዩን አሳሳቢነት ትኩረት ሰጥተውታል። በዲያስፖራ ካሉት በርካታ ድርጅቶችና ሚዲያዎች ጥቂቶቹ ብቻ ትኩረት ሲሰጡት በርካታዎቹ አልሰማንም ያሉ ይመስላል። ወያኔ በማንኛውም ኢትዮጵያው ላይ የሚሰነዘረውን ማስፈራሪያ ሰው ከሰው ሳንመርጥ መኮነን ይገባናል። ላንዱ ተከራክረን ለሌላው አያገባንም የሚል ድርጅት ወይም ሚዲያ ካለ በጣም ተሳስቷልና በቶሎ እርምጃ ማድረግ አለበት።

በሶሴፕ ፕሬዘዳንት አቶ አሊ ላይ የተወረወረው ዛቻ በሁላችንም ላይ የተደረገ ዛቻ ነውና ባንድነት ልንዋጋው ይገባናል። ዛሬ በአሊ ላይ የተቃጣውን ማስፈራሪያ ዝም ካልኩ ነገ ዛቻ ብቻ ሳይሆን ግድያውም በኛላይ ይደረጋልና ጎበዝ በግዜ እንንቃ።